






ሦም:-

ቀን:-


መልመጃ:- ከታች የሚገኙትን ቃላት እና ቁጥር አንድን አድምቁ።



አንድ ስድስት ጎን ቀቡ።






አንድ ቁጥርን አክብቡ።




ሦም:-

ቀን:-


መልመጃ:- ከታች የሚገኙትን ቃላት እና ቁጥር ሁለትን አድምቁ።



ሁለት ስድስት ጎኖችን ቀቡ።






ሁለት ቁጥርን አክብቡ።




ሦም:-

ቀን:-


መልመጃ:- ከታች የሚገኙትን ቃላት እና ቁጥር ሦስትን አድምቁ።



ሦስት ስድስት ጎኖችን ቀቡ።






ሦስት ቁጥርን አክብቡ።




ሦም:-

ቀን:-

መልመጃ:- ከታች የሚገኙትን ቃላት እና ቁጥር አራትን አድምቁ።



አራት ስድስት ጎኖችን ቀቡ።



አራት ቁጥርን አክብቡ።



ሦም:-

ቀን:-

መልመጃ:- ከታች የሚገኙትን ቃላት እና ቁጥር አምስትን አድምቁ።




አምስት

5555

5555 አምስት

አምስት ስድስት ገፍቶን ቀቡ።



አምስት ቁጥርን አክብቡ።

5	1	3
1	5	1
7	1	5
5	2	7
7	5	1



DESTA

ደስታ አማርኛ ትምህርት




www.destallc.com

©all rights reserved. Desta LLC


ሦም:-

ቀን:-


መልመጃ:- ከታች የሚገኙትን ቃላት እና ቁጥር ስድስትን አድምቁ።



ስድስት ስድስት ጎኖችን ቀቡ።






ስድስት ቁጥርን አክብቡ።




ሦም:-

ቀን:-


መልመጃ:- ከታች የሚገኙትን ቃላት እና ቁጥር ሰባትን አድምቁ።



ሰባት ስድስት ጎኖችን ቀቡ።



ሰባት ቁጥርን አክብቡ።



DESTA

ደስታ አማርኛ ትምህርት




www.destallc.com

©all rights reserved. Desta LLC


ሦም:-

ቀን:-

መልመጃ:- ከታች የሚገኙትን ቃላት እና ቁጥር ስምንትን አድምቁ።



ስምንት ስድስት ጎኖችን ቀቡ።



ስምንት ቁጥርን አክብቡ።









ሦም:-

ቀን:-

መልመጃ:- ከታች የሚገኙትን ቃላት እና ቁጥር ዘጠኝን አድምቁ።



ዘጠኝ ስድስት ጎኖችን ቀቡ።



ዘጠኝ ቁጥርን አክብቡ።

5	9	3
9	7	1
7	1	9
4	9	7
9	5	1



ሦም:-

ቀን:-

መልመጃ:- ከታች የሚገኙትን ቃላት እና ቁጥር አስርን አድምቁ።


10

አስር

10 10 10

10 10 10 አስር

አስር ስድስት ጎኖችን ቀቡ።



አስር ቁጥርን አክብቡ።




5	10	3
10	7	10
7	10	2
4	2	7
7	5	10




ሦም:-

ቀን:-


መልመጃ:- ከታች የሚገኙትን የግዕዝ ቃላት እና ቁጥር አሐዲን አድምቁ።



አሐዲ ስድስት ጎን ቀቡ።






አሐዲ ቁጥርን አክብቡ።




ሦም:-

ቀን:-


መልመጃ:- ከታች የሚገኙትን የግዕዝ ቃላት እና ቁጥር ክሌቱን አድምቁ።



ክሌቱ ስድስት ጎን ቀቡ።







ክሌቱ ቁጥርን አክብቡ።




ሦም:-

ቀን:-


መልመጃ:- ከታች የሚገኙትን የግዕዝ ቃላት እና ቁጥር ስለስቱን አድምቁ።



ስለስቱ ስድስት ጎኖችን ቀቡ።






ስለስቱ ቁጥርን አክብቡ።




ሦም:-

ቀን:-


መልመጃ:- ከታች የሚገኙትን የግዕዝ ቃላት እና ቁጥር አርባዕቱን አድምቁ።



አርባዕቱ ስድስት ጎኖች ቀቡ።






አርባዕቱ ቁጥርን አክብቡ።




ሦም:-

ቀን:-


መልመጃ:- ከታች የሚገኙትን የግዕዝ ቃላት እና ቁጥር አምስቱን አድምቁ።



አምስቱ ስድስት ጎኖች ቀቡ።







አምስቱ ቁጥርን አክብቡ።




ሦም:-

ቀን:-


መልመጃ:- ከታች የሚገኙትን የግዕዝ ቃላት እና ቁጥር ስድስቱን አድምቁ።



ስድስቱ ስድስት ጎኖች ቀቡ።



ስድስቱ ቁጥርን አክብቡ።









ሦም:-

ቀን:-


መልመጃ:- ከታች የሚገኙትን የግዕዝ ቃላት እና ቁጥር ሰባዕቱን አድምቁ።



ሰባዕቱ ስድስት ጎኖች ቀቡ።



ሰባዕቱ ቁጥርን አክብቡ።



DESTA

ደስታ አማርኛ ትምህርት





www.destallc.com

©all rights reserved. Desta LLC


ሦም:-

ቀን:-


መልመጃ:- ከታች የሚገኙትን የግዕዝ ቃላት እና ቁጥር ስምንቱን አድምቁ።



ስምንቱ ስድስት ጎኖች ቀቡ።






ስምንቱ ቁጥርን አክብቡ።




ሦም:-

ቀን:-


መልመጃ:- ከታች የሚገኙትን የግዕዝ ቃላት እና ቁጥር ተሰዓቱን አድምቁ።



ተሰዓቱ ስድስት ጎኖች ቀቡ።






ተሰዓቱ ቁጥርን አክብቡ።




ሦም:-

ቀን:-

መልመጃ:- ከታች የሚገኙትን የግዕዝ ቃላት እና ቁጥር አሰርቱን አድምቁ።



አሰርቱ ስድስት ጎኖች ቀቡ።



አሰርቱ ቁጥርን አክብቡ።

